

# ሸንጎ የሚባለው ስብሰብ በመኪኤድ ጀግኖች ደም ጭቃ ሲያቦካ፡- እነ ማሙሸት አማረ በስር ቤት መከራ እየተቀበሉ አረጋዊ በርሄ ዶ/ር በዛብህን ይዞ ከሱባሃት ነጋ ጋር ስላንተ ይደራደርልሃል

December 25, 2017



አረጋዊ በርሄ

## ሸንቁጥ አየለ

አረጋዊ በርሄ የሚባል ተንኮለኛ ሸንጎ የሚባል ሥብሥን ይመራል። አረጋዊ በርሄ ልክ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጹን ለቅንጅት ሰጥቶ ቅንጅት በመላ አገሪቱ እንዳሸነፈ ሲሰማ አንድ መግለጫ ሰጠ። “ቅንጅት የኢትዮጵያን ህዝብ የመምራት የሞራል ብቃት የለውም። ምክንያቱም ቅንጅቱ የነፍጠኞች ስብሰብ ነውና”ህሏል።

ወዲያው መለስ ዜናዊ በቅንጅቱ ላይ የማያዳግም እርምጃ ለመውሰድ የአረጋዊ በርሄን መግለጫ በመከተል መግለጫ ሰጠ። አባይ ስብሃት የተባለው እባብም “ከአማራ ነፍጠኞች ጋር ድርድር እና የስልጣን ክፍፍል አያስፈልግም። ቅንጅትን ፈጽሞ መደምሰስ ያስፈልጋል” ሲል ትንታኔ ሰጠ። አረጋዊ በርሄ፡ መለስ ዜናዊ እና አባይ ስብሃት አቋማቸው አንድ ነበር። ሰላማዊ የሆነውን የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ መደምሰስ እና በአማራ ህዝብ ላይ የጠላትነት ቁም ማራመድ። ዛሬም አረጋዊ በርሄ አክራሪ የኢትዮጵያዊነት አቋም አላቸው የሚላቸው እነ ማሙሸት አማረን ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ለማውታት እየሰራ ነው።

ገንዘ አቋም ይገዛል። ግለሰቦችን ከእነ ስሜታቸው ጭምር። ሆኖም አለም ላይ ለህሊናቸው እና ለአቋማቸው ኖረው የሚሞቱ ጥቂት ሃያላን ነብሶች አሉ። ከነዚያ ሃያላን ነብሶች መሃከል ጀግናው ማሙሸት አማረ የሚመራው የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት/መኪኤድ/ አናብስት ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ ስብሰቦች ሲያስተዋዉሏቸው ኮሳሳ ይመስላሉ። ግን እጅግ ጽኑ እና ሃያላን ናቸው። ስብሰባቸው ከሰሜን ኢትዮጵያ እስከ ደቡብ ኢትዮጵያ ነው። ስለ ኢትዮጵያ ሲያወሩ ወለው ቢያድሩ

አይሰለቻቸውም። የኢትዮጵያን ትንሳኤ እና መዳን ሆኖ ስድስት አመታታ ሙሉ ሲያስሡ ኖረዋል። አሁንም አልታከታቸውም። እየታሰሩም ስለ ኢትዮጵያ ይቃትታሉ።

አንዳንዴ ይገርማል። ኢትዮጵያ ወስጥ ባህል የሆነው የአዩር ባዩር ንግድ ነው። ሁሉንም ነገር መሸጥ እና መግዛት እንደ ጀግንነት ይቆጠራል። የዘማ ፖለቲካ ማለት ይህ ነው። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ሲያሳርድ የነበረ ሰውዬን ተቃዋሚ ነኝ ያለ እንደሆነ ደጋፊ እና አብሮት የሚያናፋ አያጣም። ትናትን አይታሰብም። የአዩር ባዩር ንግድ ወሳኝ ነው። በሚል ስንኩል ባህል አገሪቱ ተወራለች። በዚህም ቀመር መሰረት ምርጫ ቦርድ ሲጠራቸው እና ሲያዛቸው የሚሰማሙትን ጥቂት ሰዎች ከመኪኦቹ ሰዎች መርጦ በመኪኦቹ ላይ ሾሟቸዋል። እነ ዶክተር በዛብህ፣ እነ አበባዉ መሃሪ፣ እነ ሙሉጌታ ለዚህ አላማ በወያኔ ተመርጠው የዘማ ፖለቲካቸውን ተያይዘውታል። ገንዘብ ይሰጣቸዋል። እነሱ የህዝቡን ፖለቲካ ለወያኔ ይሸጡታል። ከህዝቡ መሃል የሚታለል እና አብሯቸው የሚቆም አያጡም።

ወያኔ 122(መቶ ሃያ ሁለት) የመኪኦቹ አመራሮችን አስሯቸዋል። ማሰር ብቻ አይደለም እያስቃያቸው ነው። የናዚ ስቃይ፣ ያሰራቸው ደግሞ ህዝባዊውን ተጋድሎ መርታችኋል በሚል ነው። ኢሳት ሳይቀር፣ በወጭ ሀገር ያሉ ሚዲያዎች ሲያናፉበት የነበረው ተጋድሎ ይህ ተጋድሎ ነው። የአማራ ተጋድሎን እንመራለን ብለው ብቅ ብቅ ያሉ ሰዎች ሁሉ ሲያናፉበት የነበረው ተጋድሎ ይህ ነው። ግን ስለ እነዚህ ስለታሰሩ 122 የመኪኦቹ አመራሮች አንድም ትንፋስ የሚል የለም። የገማ ፖለቲካ እና የገማ ማህበረሰባዊ እሴት ይልሃል ይህ ነው። ሁሉም የሚረጠው እኔ ተጋድሎውን መራሁት ለማለት ነው። እንጅ ስለሚጋደሉት እና ስለሚዋደቁት ሰዎች ግድም አይሰጠውም።



አሁን በወጭ ሀገር ያሉ ሚዲያዎች እና ባንዳዎች ግን እነበዛብህ እና እነ አረጋዊ በርሄን መርጠዋል። አረጋዊ በርሄ በመኪኦቹ ጀግኖች ድርጅት ላይ እንዲያናፉ ተፈቅዶለታል። ህሊናቢሱ የወጭ ሀገር ሚዲያ እውነት መመርመር አያወቅም። ያገነውን ሁሉም መትፋት ልማዱ ነው። መቻቻል ይልሃል። ግን መቻቻል እና ጠላትነትን እንኳን አያወቅም። ብልታቸው የሚቀተቀጠው እና መከራ የሚቀበሉት አንዴ ዘራቸው እየተቆጠረ ሌላ ጊዜ ድርጅታቸው እየተጠራ ነው። ዘራቸውን ከሚጠላው እና ድርጅታቸውን ሊያጠፋ የሚያደባው አረጋዊ በርሄ ግን ዛሬ በመኪኦቹ ወያኔ ከሰዎቻቸው ሰንኮፎች እነበዛብህ ጋር በመሆን ስቃይ ይሳለቃል።

የመኪኦቹ ምክትል ፕረዝዳንት አቶ ዘመነ ምህረት በሰደት በሰው አገር በየቀኑ በሚደርሱበት በርካታ የወያኔ ስለላ፣ የግድያ ሙከራ እና ብዙ ስቃዮች እሳት ላይ ተጥዶ ትግሉን አላቆመም። ይህ ሁሉ የሚደርስበት ከህዝቡ ተጋድሎ ጋር አብሮ ስለቆመ እና እውነተኛቹ የመኪኦቹ አናብስት የሚያራምዱትን ትግል ስለሚመራ ነው። እነ ኢሳት ይህን ጀግና ማቅረብም ሆነ መጠዬቅ አይፈልጉም። ኢሳት

የሚመርጠው ማንን ነው? የወያኔ ተላላኪውን ዶክር በዛብህን ነው::ኢሳት የሚመርጠው እነ አረጋዊ በርሄን ነው:: ለምን? እኮ ለምን?

በታላቅ ህዝባዊ እንቅስቃሴአቸውን እስር ቤት የተወረወሩትን ህዝባዊ ታጋዮች ለምን እስር ቤት ገቡ ብሎ የሚጠይቅ ሀይል የለም:: ሀገር በሆያሆዬ : እና ለውጥ በባንዳ አሰራሪ ይመጣል ብሎ ያመነው ወገን አሁን በተዘዋዋሪ ከወያኔ ጋር ተባብሮ እየሰራ ነው:: አረጋዊ በርሄ ለውጥ ያመጣልኛል ብለህ የምታሰብ ካለህ መንገዱን ጨርቅ ያድርግልህ:: ፕሮፌሰር መስፍን እንዳሉት አልምጥ ህዝብ የራሱን ሀገር በባለቤትነት ከምቆጣጠር እና እውነተኛ ለውጥ እንዲመጣ ከመስራት ይልቅ ለውጥን ከባንዶች እና ከዘማ ፖለቲካ አራማጆች አንጋጦ ከጠበቀ ትርፍ እንዘጭ እንተፍ ነው::

እነ አረጋዊ በርሄ የሚመሩት ሸንጎም አሁን እነ ዶ/ር በዛብህን በመያዝ በጋራ እንሰራለን እያለ ነው:: ሸንጎ እና እነ ዶ/ር በዛብህም ስለ ሸግግር መንግስት ከወያኔ ጋር እየመከሩ መሆኑ ነው:: አስቡት ወያኔ እነ ዶ/ር በዛብህን ሾመ:: አረጋዊ በርሄ ስዉር እና ገሃድ ወያኔ ነው:: እናም ወያኔው ሸንጎ እና ዋናው ወያኔ አብረው ይደራደራሉ ማለት ነው:: በዉጭ ሀገር ያሉ ባንዳ ሚዲያዎች ጉዳዉን ያራግባሉ:: ሌላው ቀር ኢሳት ይሄን የባንዳዎች ቅንጅታዊ ስብስብ ዋጋ ሰጥቶ የነዚህ ሰዎች አብሮ መስራት ለውጥ እንደሚያመጣ በማስመሰል ህዝብ ያጃጅላል:: ጀግኖቹ ግን በእስር ቤት ይማቅቃሉ:: የኢትዮጵያ ህዝብ ከእነ አረጋዊ በርሄ ለውጥ ይመጣልናል ብሎ አንጋጦ እንዲጠብቅ ፕሮፖጋንዳ ይቀልጣል:: ኢሳት እና እነ አባይ ሚዲያ የምንሰራው የነጻ ሚዲያ ስራ ነው ስለዚህ ሁሉንም አማራጮች ማቅረብ አለብን ካሉ እነ ዘመነ ምህረትን ለማቅረብ ለምን አልፈቀዱም? ለምን?

ለማንኛውም ከዶ/ር በዛብህ እና ከአረጋዊ በርሄ ጋር የምትሞዳሞድ ሁሉ እራስህን መርምር:: ባንዳ እና የዘማ ፖለቲካ ኢትዮጵያን አያድናትም ብቻ ሳይሆን እራስህንም ያጠፋሃል:: በዋናነት ለራስህ ደህንነት ስትል ከነ አረጋዊ በርሄ መረብ እራስህን አርቅ::

መደምደሚያው ግን አንድ ነው:: ድሉ የማን ነው? ህዝብንስ ከሩብ ምዕተ አመታታ በላይ ማታለል ይቻላል? መልሱ ህዝብን ምዕተ አመታት ሙሉ ማታለል አይቻልም:: ድሉ የህዝባዊያን ነው:: የመኢአድ አናብስት ሀይላት የዘማ እና የባንዳ ፖለቲካን ይጸየፋሉ:: ኢትዮጵያም ፈጽሞ ነጻ እስክትሆን ትግሉን አይቆሙም:: አንዲት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ የመኢአድ አናብስት ሀይላት ህልማቸው ናትና ይህ እስኪሆን ስራው አይቆምም::